

ስለ “ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር” እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች፡ አጭር ቅኝት

ገብረ ሥላሴ አርአያ

26 መጋቢት 2010 ዓ/ም

የቀድሞ ጠ/ሚ ሃይለማርያም ደስለኝን ከስልጣን መልቀቃቸውን ተከትሎ በአራቱ የኢህአዴግ ድርጅቶች አማካኝነት ወደ ስልጣን የመጡት ዶ/ር አብይ አህመድ አስመልክቶ በሁሉም ሚዲያዎች (በመንግስትና፣ በግልና እና የኤርትራ መንግስት ፋይናንስ በሚያድርገው ESAT ቴሌቪዥን ሳይቀር) ስለ ስልጣን ሽግግር እየተወራ ስንብቷል አሁንም ቀጥለዋል። አንዳንዶቹ ሚዲያዎችም “ካለ ምንም ደም አፋሽነት የስልጣን ሽግግር” እንደተካሄደ አፋቸውን ሞልተው ትንታኔ ለመስጠት ሞክረዋል። ለምሳሌ አበበ ባዩ በENN። ሚዲያዎች ብቻም አይደሉም። አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናትም ጭምር ይህንን አባባል እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሳያውቀው ሚዲያዎች ብቻ ያወቁት ነገር ይኖር ይሆን ብዬ ሰምኑን ብጠብቅም አዲስ ነገር አልተገኘው እሱን መደጋገም ሆነ።

እንግዲያውስ የስልጣን ሽግግር የሚባለው የተለያዩ አላማ እና የፖለቲካ መርሃ ግብር ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ፉክክር አድርገው በስልጣን ላይ የነበረው አካል ለተፎካካሪው ስልጣንን ሲለቅና ሙሉ በሙሉ የመንግስት ለውጥ ሲኖር ብቻ ነው። ለምሳሌ ከዴሞክራቲክ ባራክ ኦባማ መንግስት ወደ ሪፓብሊካኑ ዶናልድ ትራምፕ መንግስት ሰላማዊ የሆነ የስልጣን ሽግግር አድርገዋል። እስከሚገባኝ ድረስ በአገራችን እንዲህ አይነት ነገር አልተፈጸመም። በኢትዮጵያ ሁኔታ የተፈጸመው የስልጣን ሽግግር ሳይሆን ኢህአዴግ ሊቀመንበሩን በመቀየር የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታው የሚያስቀጥሉለት ሰው ነው የመረጠው። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይዘውት የሚመጡ አዲስ ነገር አለ ከተባለም ድርጅታቸው ኢህአዴግ በአመራር ድክመት ምክንያት ማስፈጸም ያቃተውን የህግ የበላይነት፣ ተጠያቂነት፣ መልካም አስተዳደር፣ ሰላም፣ ልማት እና ሌሎች ጉዳዮች የተሻለ የአመራር ብቃት በማሳየት ተፈጻሚነት እንዲኖራቸው መስራት ይሆናል። በሁሉም ህዝቦች ዘንድ እየተጠበቀ ያለውም ከዚህ የተለየ አይደለም። የሚገርመው ግን ይህ “ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር” ተደረገ የሚለውን አባባል በየቀኑ በመንግስት ሚዲያዎችም ጭምር እየተጠቀሙበት ባለበት ሁኔታ አንድም የኢህአዴግ ሰው ወይም ጽህፈትቤቱ እርማት ሊሰጥ ያለመሞከሩ ነው። አባባሉን ተመችቶት ይሆን?! ያስብላል።

ሌላው በጸረ ኢህአዴግነታቸው የሚታወቁ ጽንፈኛ ተቃዋሚዎች፣ በተለይም ህወሀት እና የድርጅቱ ማህበራዊ መሰረት የሆነውን የትግራይን ህዝብ እስከ የዘር ማጥፋት እርምጃ እንዲወሰድበት ያወጁ በESAT እና በእሱ ዙሪያ የተሰባሰቡ ሃይሎችም ሳይቀር የአዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ደጋፊ ወደ መሆን መሸጋገራቸው ነው። እሰየው እንኳን ለዚህ አበቃቸው። ጉዳዩ ግን ግልጽ ነው። እነዚህ ሃይሎች የፈለጉት አዲሱን መንግስት ጠልፈው ጉዳያቸው አስፈጻሚ የማድረግ ምኞት ስላላቸው እንደሆነ ለማንም ግልፅ ነው። እንዲያው አዲሱ ጠ/ሚ ገና ቢሮ ከመግባታቸው ጀምሮ እንትናን አውርደህ እንትናን ስቀል የሚሉ መመሪያዎች ለመስጠትም እየሞከሩ ይገኛሉ። ይህ ይሳካ ይሆን? ኢህአዴግም ይሁን ማነኛውም መንግስት የሚመሰርት የፖለቲካ ድርጅት ጉዳዩን (የፖለቲካ ፕሮግራሙና ፖሊሲው) የማያሳፈጽምለት ሊቀመንበርም ይሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ይዞ መቀጠል እንዳማይችል ለማንም ግልጽ መሆን ነበረበት። በአጭሩ አዲሱ ጠ/ሚ ቦታው የተሰጣቸው የኢህአዴግ ፕሮግራም ለማስፈጸም ነው። እሳቸውም ከዚህ የተለየ አላማ ያላቸው ሰው አይደሉም። ከዚህ ጋር ተያይዞ በምን መልኩ እንደሆነ ባይዘረዘርቱም በዶክተር አብይ የሚመራውን ኢህአዴግ ከተቃዋሚዎች ሳይቀር ድጋፍ ማግኘቱ በአገሪቱ እየተካሄደ ያለውን የማልቲ ፓርቲ ሂደት እንደሚጎዳው የኢዴፓው ልደቱ አያሌው ይገልጻሉ። ለተቃዋሚዎችም ልክ ኢህአዴግ እንዳደረገው ጥልቅ ግምገማ እንዲያደርጉ ይመከራሉ።

በመጨረሻ አንድ የሚገርመኝ ነገር ላንሳ እና ልሰናበት። የኢህአዴግን ዝግ ስብሰባና በሚስጥር የተካሄደው የሊቀመንበር ምርጫ እንትና ፓርቲ ለዶ/ር አብይ ተቃወመ እንትና ግን መረጠው የሚሉ ሸልኮ የደረሰን መረጃ አለ የሚሉ መብዛታቸው ነው። ይህ

አሉባልታ ተከትሎ ድግሞ ብዙ ሰዎች በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ወሬውን እንደ እውነት በመውሰድ ትንተና ሲሰጡ ሰንብተዋል። ለዚህ አሉባልታ እና ግራ መጋባት ትልቅ አስተዋፆ ያደርጉት ሁለት ሁኔታዎችን ልጥቀስ። አንደኛው፣ ልክ ምርጫው እንዳለቀ በብአዴኑ የኮሚኒኬሽን ሃላፊው ንጉሱ ጥላሁን በፌስቡክ የለጠፉት አስተያየት እና የብአዴን ሊቀመንበሩ ደመቀ መኮንን ቆየት በለው የሰጡዋቸው አስተያየቶች የዶ/ር አብይን መመረጥ የድርጅታቸው እጅ እንዳለበት የሚጠቁሙ መልእክቶች ማስተላለፋቸው ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ በጥቆማው ሂደት ነበረ የተባለው ጠንከር ያለ ክርክር ነው። ጠንከር ያለ ክርክር ማድረግ እና አብሮ መቀጠሉ ለኢህአዴግ አዲስ ነገር ባይሆንም ብአዴኖች እንዲህ አይነት መልእክት ማስተላለፍ ያስፈለጋቸው ምክንያት ምንድን ነው ብሎ ማስቡና ጉዳዩ በጥልቀት መመርመሩ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። በኮሚኒኬሽን ሃላፊውና በአቶ ደመቀ ሞኮንን የተሰጡ አስተያየቶች እንዲሁ የአጋጣሚ ጉዳይ ሳይሆን ሆን ተብሎ ታስቦበት የተደረገ ቀናነት የጎደለው አካሄድ ነው። **ለመሆኑ ብአዴኖች ዶ/ር አብይን መርጠው ይሆን???** በበኩሌ አይመስለኝም። ምርጫው በሚስጥር ስለተካሄደ ግን ማን ለማን እንደመረጠ የሚያውቅ ኢህአዴግም ሆነ ግለሰብ እንደሌለ መገንዘብ አስፈላጊ ነው።

ቸር ይግጠሙን